

# ነገሪ ሌንጮ፣ አባይ ስብሃት በሙስና መታሰራቸውን ይነገሩን

ክንፉ አሰፋ

July 26, 2017

የነጋዴዎች አድማ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ገዥው ፓርቲ ከየአቅጣጫው በመወጠሩ - የችግሩን ትኩረት አቅጣጫ ማስቀየር አለበት። የተለመደ የፋገራ ካርዳቸውን መዘዝ አድርገው ለዶ/ር ነገሪ ሌንጮ ሰጡባቸው።

አባ ነገሪ ሌንጮ 34 የመንግስት ባለስልጣናት እና ነጋዴዎች በሙስና ተጠርጥረው መታሰራቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ትናንት ምሽት አብስረዋል። እነማን እንደታሰሩ ግን አልገለጹም። ታሳሪዎቹን ሊያውቁባቸው ስለማይችሉ ሊገልጹ እንደማይችሉ ግልጽነው። እንደወትሮው ተጽፎ የተሰጣቸውን ከማንበብ ውጭ አማራጭ የላቸውም። የፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን መታሰር እንደማንኛውም ተራ ሰው በዜና የሰሙት ነገሪ ሌንጮ ምን አፍ ኖሯቸው ስለ ባለስልጣናት መታሰር ይነግሩናል? ስራዎቹን ሁሉ በግምት ነው የምሰራው - መረጃ እንኳን አይሰጡኝም የሚሉ ጠቅላይ ሚኒስትርስ ምን አቅም ኖሯቸው ጉዳዩን ያስፈጽሙታል?

የሙስና ጉዳይ በየአመቱ ነው የሚነሳው። ችግር ሲመጣ እየጠበቁ ለአቅጣጫ ማስቀየር ይለቁብናል። አንዳንድ በሙስና ታሳሪ ገጸ-ባህርያትን ይፈጥሩና አስቂኝ ድራማ ያሳዩናል። ሌላ ግዜ ደግሞ የንግድ ባላንጣዎቻቸውን ለመበቀል ይጠቀሙበታል። አንዳንድም ለመታሰብ ሲሉ ተራ የመንግስት ሰራተኞችን እና ነጋዴዎችን ይዘው ያጉሯቸውና ግርግሩ ሲረሳ ለደግሞ ይለቁባቸዋል።

በእርግጥ የሙስና ተጠርጣሪዎችን ማሰር ቢያስቡ- መጀመርያ አባይ መስፍንን ወይም አዜብ መስፍንን በማሰር ያሳዩን ነበር። ጸረ-ሙስናው ዘመቻ እውን ቢሆን ኖሮ የህወሃት የጦር አለቆች በሙሉ መኖርያቸው ቂሊንጦ በሆነ። የአቶ ስብሀት ነጋ ልጅ ተከስተ ስብሀት ነጋ እና እህት ቅዱሳን ነጋ ህልቅ መሳፍርት ጉብረት ቢታገድ ነበር ጸረ-ሙስና ዘመቻ ተጀመረ ምንለው። የሙስኞች ጉብረት ታገደ የምንለው የጄነራል ሳምራ የኑስ፣ የሌ/ጄ ታደስ ወረደ፣ የሌ/ጄ ገዛኢ አበራ፣ የሌ/ጄ ብርሃነ ነጋሽ፣ የሌ/ጄ ሳኢ መኮንን ቦሌ ላይ ከ 20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ቤቶች ሲታገዱ ነው።

ሌ/ጄ ገዛኢ አበራ፣ ሌ/ጄ ብርሃነ ነጋሽ ፣ ሌ/ጄ ሳኢ መኮንን ፣ ሌ/ጄ አበባው ታደስ፣ ሜ/ጄ አብርሃ ው/ገብርኤል ፣ ሜ/ጄ ዮሃንስ ገ/መስቀል፣ ሜ/ጄ ስዮም ሃንስ፣ ሜ/ጄ ሃየሎም አርአያ፣ ሜ/ጄ ገ/እግዚአብሄር መብራቱ፣ ብ/ጄ ታደስ ጋውና፣ ብ/ጄ ተክላይ አሽብር፣ ብ/ጄ ፍስሃ ኪዳነ፣ ብ/ጄ ፓትሪስ፣ ብ/ጄ መስፍን አማረ፣ ብ/ጄ ምግብ ሃይለ፣ ብ/ጄ ሃለፎም ቸንቶ፣ ኮ/ል ታደስ ንጉሴ፣ ኮ/ል ጸሃየ መንጃስ በህዝብ ገንዘብ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ያሰሩባቸው በሚሊዮኖች የሚገመቱ ቤቶች በወርደሞቻቸው እንዳልሆነ ፖሊስና አቃቤ ህግ ሳያውቁት ቀርተው ነው?

እነ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ፣ አባዲ ዘሙ፣ ስብሃት ነጋ፣ ሸመልስ ኪዳኔ፣ አርከበ አቁባይ፣ አባይ ጸሃዬ፣ ገብረ መድህን ገብረ ዮሃንስ፣ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ቴዎድሮስ ሃንስ፣ ታደስ ሃይሌ፣ ሰምሃል መለስ ዜናዊ ከባህር ማዶ ያከማቹት በቢሊዮን የሚቆጠር የህዝብ ገንዘብ እስቲ ይታገድ እና ነገሪ ሌንጮን እንመን።

ይህን መራራ ሃቅ የሚክድ የለም። ራሳቸውም የሚሉት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲፈሩ ሲቸሩ “ሙስና አለ - ማስረጃ የለም” ብለውናል። አባይ ስብሃት ደግሞ በሰንደቅ ጋዜጣ አዳልጧቸው

“መቶ ሚሊዮን የሰረቁና ያስዘረፉ፤ 10 ሺህ ብር የሰረቀውን ሲያገላበጡት ሲያስፈራሩት ይታያሉ” ብለው ነበር። የየሃገራቱን የሙስና መጠን ደረጃ በየአመቱ የሚዘግበው ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለው ተቋም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሙስና ከሚፈጸምባቸው ሃገራት አንዷ መሆኗን አመልክቷል። እንደተቋሙ ዘገባ ከሆነ ከኢትዮጵያ በህወሃት ዘመን ተዘርፎ የወጣው ገንዘብ 17 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። ጥናት ከተደረገባቸው 174 ሃገሮች መካከል ኢትዮጵያ 113 ኛ ቦታን ይዛለች። ይህ ቁጥር መንግስታዊ ሙስናው ሃገራቱን ምን ያህል እንደ መዥገር እመጠጠመሆኑን ያሳዩናል። በታቦ ኢምቤኪ የመሩት ሌላ ጥናት ደግሞ በአምስት ዓመታት ውስጥ ብቻ ከኢትዮጵያ ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ 10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወደ ውጭ እንዲወጣ ተደርጓል።

በአንድ ወቅት በጸረ-ሙስና ኮሚሽን የባለስልጣናቱን ጉብረት የመመዘገብ ደንብ ወጣና ስራውን ጀመረ። ብዙ የተወራሉት ይህ ኮሚሽን ወደ ጄነራል ሳምራ የኑስ ቤት ነበር ቀድሞ ያመራው። አይተ ሳምራም የጸረ-ሙስናውን ቡድን አስቀምጦ “ሰራች ሁንአደንቃለሁ። ጥሩ ጅምር ነው። ግን ከላይ ጀምሩ” ብሎ ወደ አዜብ መስፍን መራቸው። ጉብረት መዝጋቢዎቹ ወደ አዜብ ቤት ሳይደርሱ ግማሽ መንገድ ላይ እንደጠፉ ይነገራል። አዲሱን ፌዴራል የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን!

የሲቪክ ማኅበራት በነፃነት መንቀሳቀስ በማይችሉበት፣ የፕሬስ ነጻነት በታፈነበትና የህግ የበላይነት በሌለበት ሃገር ሙሉናን እናጠፋለን ማለት በህዝብ ሳይሆን በራስ ላይ መቀለድ ነው የሚሆነው። አላማው ከችግሩ አቅጣጫ ለማስቀየር ከሆነ ደግሞ ሌላካርታ መጠቀሙ የሚበጅ ይመስላል። ደጋግማችሁ በተባላ ካርታ አትጫወቱ።